

# ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

## FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሃያ ስጠነኛ ዓመት ቁጥር ፫  
አዲስ አበባ ህዳር ፯ ቀን ፪ሺ፲፭

29<sup>th</sup> Year No.3  
ADDIS ABABA 16<sup>th</sup> November, 2022

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

<p style="text-align: center;"><u>ግውጫ</u></p> <p style="text-align: center;">ደንብ ቁጥር ፭፻፳፬/፪ሺ፲፭</p> <p>የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ባለሥልጣንን ሥልጣን፣ ተግባር እና አደረጃጀት ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ.....ገጽ ፲፬ሺ፭፻፶፬</p>	<p style="text-align: center;"><u>Content</u></p> <p style="text-align: center;">Regulation No. 524/2022</p> <p>Organization, Powers and Duties of Ethiopian Construction Authority Regulation.....Page 14559</p>
<p style="text-align: center;"><b>ደንብ ቁጥር ፭፻፳፬/፪ሺ፲፭ ዓ.ም</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ባለሥልጣን ሥልጣን፣ ተግባር እና አደረጃጀትን ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ</u></b></p> <p>የሚኒስትሮች ምክር ቤት በፌዴራል መንግሥት አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፷፫/፪ሺ፲፱ አንቀጽ ፳፭(፪) መሠረት የሚከተለውን ደንብ አውጥቷል፡፡</p> <p><b><u>፩. አጭር ርዕስ</u></b></p> <p>ይህ ደንብ “የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ባለሥልጣንን ሥልጣን፣ ተግባር እና አደረጃጀት “ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፭፻፳፬/፪ሺ፲፭” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡</p> <p><b><u>፪. ትርጓሜ</u></b></p> <p>በዚህ ደንብ ውስጥ የቃላት አገባብ የተለየ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር፡-</p>	<p style="text-align: center;"><b>REGULATION NO. 524 / 2022</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>COUNCIL OF MINISTERS REGULATION TO PROVIDE FOR THE ORGANIZATION, POWER AND DUTIES OF THE ETHIOPIAN CONSTRUCTION AUTHORITY</u></b></p> <p>This Regulation is issued by the Council of Ministers pursuant to Sub Article (2) of Article 65 of the Definition of Powers and Duties of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation No.1263/2021.</p> <p><b>1. <u>Short Title</u></b></p> <p>This Regulation may be cited as the “Organization, Power and Duties of Ethiopian Construction Authority Regulation No.524 /2022”</p> <p><b>2. <u>Definition</u></b></p> <p>In this Regulation, unless the context requires otherwise:</p>

፩/ “የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ” ማለት የተለያዩ ተፈጥሯዊ ወይም የተፈበረኩ ግብዓቶችና ሌሎች ሀብቶችን በመጠቀም ለማሕበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት አስፈላጊ ወደሆኑ የግንባታ ውጤቶች የሚለውጥና እሴት የሚፈጥር የኢኮኖሚ ዘርፍ ነው።

፪/ “ኮንስትራክሽን ሥራዎች” ማለት ከመሬት በላይ እና በታች የሚከናወኑ የምህንድስና ፊዚካል መሠረተ ልማትን ጨምሮ በቋሚ ንብረቶች፣ በአገልግሎቶችና በመሣሪያዎች የሚታገዙ የጉልበት ሥራዎች ጥምር ሆኖ በህንጻ ሥራዎች፣ በመሰረተ ልማት ሥራዎች፣ በማሕበራዊ አገልግሎት ተቋማት ሥራዎች፣ በሪክላሚሽን ሥራዎች፣ በወደብ እና በሌሎች የሲቪል ግንባታ ሥራዎችን እንደ አዲስ የማልማት፣ የማስፋፋት፣ የመገጣጠም፣ የመጠገን፣ የማሻሻል፣ የማወላለቅ ወይም የማፈራረስ ተግባር ነው።

፫/“የኮንስትራክሽን ፕሮጀክት” ማለት በመንግሥት፣ በግሉ ዘርፍ ወይም በመንግሥትና በግሉ ዘርፍ ጥምረት የሚከናወኑ ማናቸውም የኮንስትራክሽን ምህንድስና ጥናት፣ ዕቅድ፣ ዲዛይን፣ ግዥ፣ ማማከር እና የኮንስትራክሽን ሥራዎችን ያጠቃልላል።

፬/ “የሥራ ተቋራጭ” ማለት በባለሥልጣኑ ተመዝግቦ በኮንስትራክሽን ሥራዎች ላይ እንዲሳተፉ የኮንስትራክሽን ሥራ ተቋራጭነት የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት የተሰጠው እና የንግድ ፈቃድ ያለው ድርጅት ነው።

፭/ “አማካሪ ድርጅት” ማለት በባለሥልጣኑ ተመዝግቦ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው በአማካሪነት እንዲሳተፍ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት የተሰጠው እና የንግድ ፈቃድ ያለው ድርጅት ነው።

1/ "Construction Industry" means an economic sector that uses natural or man-made resources to produce vital construction materials towards transformation and value addition to social and economic development;

2/ "Construction Works" means the development of engineered physical infrastructures below and above the ground which is supported by manual works, services and machinery, such as building works, infrastructure works, social amenities, reclamation works, port and other related civil engineering works through the process of developing, expanding, assembling, repairing, upgrading, dismantling or demolishing;

3/ "Construction Project" means any construction engineering study, planning, design, procurement, consulting or construction work carried out by the public, the private or public private partnership.

4/ "Contractor" means a company with certificate of registration given by the Authority to participate as Contractor Company in construction works and with business license;.

5/ "Consulting Company" means a company with certificate of registration given by the Authority to participate as Contractor Company in construction works and with business license;

- ፮/ “ባለሙያ” ማለት በባለሥልጣኑ ተመዝግቦ በኮንስትራክሽን ሥራዎች ላይ እንዲሳተፍ የሙያ ምዝገባ ፍቃድ የተሰጠው ሰው ነው።
- ፯/ “ደረጃ” ማለት ለጋራና ተደጋጋሚ ጥቅም መሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች፣ ሕጎች እና ተዛማጅ ሂደቶችን ላሟላ ባለሙያ፣ ድርጅት፣ ማሸነፊ፣ የጥራት መፈተሻ ላቦራቶሪዎች እና ሌሎች ደረጃ ለሚሰጣቸው አካላት ሥልጣን በተሰጠው አካል የሚሰጥ ማረጋገጫ ነው።
- ፰/“ስታንዳርድ” ማለት በኮንስትራክሽን ግንባታ ፕሮጀክቶች ሥራ ላይ እንዲውሉ በሀገራችን የተዘጋጁ እና ሀገራችን የተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ የኮንስትራክሽን ቴክኒክ ሰነዶች ናቸው።
- ፱/ “ጥራት” ማለት በቀጥታ የተገለጸን እና በተዘዋዋሪ መንገድ የተቀመጠን ፍላጎት የማሟላት ችሎታውን የሚገልጽ የኮንስትራክሽን ሥራ ግብዓት፣ ውጤት ወይም አገልግሎት አጠቃላይ ባህርይ ነው።
- ፲/ ቁጥጥር” ማለት የኮንስትራክሽን ሥራዎች እና አገልግሎቶች በተቀመጡ ሕጎች፣ ኮዶች፣ ስታንዳርዶች እና ደረጃዎች መሠረት መከናወናቸውን ማረጋገጥ ነው።
- ፲፩/“የአሰራር ሥርዓት” ማለት ባለሥልጣኑ የተሰጡትን ሥልጣንና ተግባራት ለማስፈፀም የሚውሉ ኮዶች፣ ስታንዳርዶች፣ ደረጃዎችና ማንዋሎች ስለሚዘጋጁበት፣ ስለሚመሩበት እንዲሁም ወደ ተግባር የሚቀየሩበትን ሂደት የሚያሳይ ዘዴ ነው።
- ፲፪/“መሠረተ ልማት” ማለት ከመሬት በላይ ወይም በታች ያለ የሕንፃ፣ የመንገድ ፣የድልድይ፣ የባቡር ሀዲድ፣ የአውሮፕላን ማረፊያ፣ የመናህሪያ፣ የኢነርጂ፣ የቴሌኮሙኒኬሽን፣ መስኖ፣ የውሃ፣ የፍላሽ ማስወገጃ እና ሌሎች ግንባታዎችን ይጨምራል።

- 6/ "Professional" means a person who has been registered with the authority to participate in construction activities;
- 7/ "Grade" means an assurance issued by the authorized body for a professional, organization, machinery, quality testing laboratories, and other bodies that meet the requirements, rules, and related procedures;
- 8/ "Standard" means construction documents prepared by our country and international technical instruments approved by our country for use in construction projects;
- 9/ "Quality" means a general characteristic of construction work inputs, outputs or services that express the ability to directly and indirectly meet our specific needs;
- 10/"Supervision" means to ensure that construction works and services are carried out in accordance with established rules, codes, grade and standards;
- 11/ "Procedure" means the process by which the codes, grads, standards, and manuals used to execute the Powers and Functions assigned by the Authority are developed, directed, and implemented;
- 12/"Infrastructure" means any construction built under or above ground like building, road, bridges, railways, airports, terminals, energy structure work, telecommunications, irrigation, water, sewerage and other constructions;

፲፫/ “**ቀመር**” ማለት ለኮንስትራክሽን ሥራዎች የዋጋ ግምት ትመና የሚመራበት አሰራር ዘዴ ነው።

፲፬/ “**ሞዴል ዋጋ**” ቀድሞ የተገነቡትን እና አዳዲስ እየተገነቡ ያሉትን ግንባታዎች ከተለያዩ ከተሰሩበት የጊዜ፣ የግብዓት፣ የሳይትና አካባቢ ሁኔታዎችን ታሳቢ በማድረግ ዋጋዎችን በመሰብሰብ፣ በማቀናጀትና በማስላት ለቀጣይ የግንባታ ግምት ሥራ የሚያገለግል የግንባታ መነሻ ዋጋ ነው።

፲፭/“**የአደጋ አጋጣሚዎች**” ማለት በኮንስትራክሽን ሥራዎች ሂደት ውስጥ እና አገልግሎት እየሰጡ ባሉ ግንባታዎች ላይ የሚደርስና በሰው፣ በአካባቢ እና በንብረት ላይ ሊደርስ የሚችል የጉዳት አጋጣሚ ነው።

፲፮/ “**ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር** ” ማለት እንደቅደም ተከተሉ የከተማና መሠረተ ልማት ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር ነው።

፲፯/ “**ባለሥልጣን**” ማለት የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ባለሥልጣን ነው።

፲፰/ “**ሰው**” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።

**፫. ዋና መሥሪያ ቤት**

የባለሥልጣኑ ዋና መስሪያ ቤት በአዲስ አበባ ሆኖ እንደ አስፈላጊነቱ በሌሎች ሥፍራዎች ቅርንጫፍ ፅሀፈት ቤቶች ሊኖሩት ይችላል።

**፬. ዓላማ**

ባለሥልጣኑ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል:-

፩/ የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች በተገቢው ወጪ፣ ጊዜ እና ጥራት መፈፀማቸውን በመቆጣጠር ተወዳዳሪ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ እንዲፈጠር ማስቻል፤

፪/ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው የሚመራበትን ኮድ፣ ደረጃ፣ ስታንዳርድ እና አሰራር ሥርዓቶችን ማዘጋጀት፣ በሌሎች አካላት የተዘጋጁትንም ማስፈፀም፣ መቆጣጠር፤

13/ "**Formula**" means a method of estimating the cost of construction works;

14/ “**Model Price**” means the starting point for future construction estimates by collecting, compiling and calculating prices based on the time and place conditions of the existing and new constructions under taken;

15/ “**Risk Incident**” means incidents that might happen on on-going construction works and constructed building that is structurally unsafe or cause for special risk for human being, environment and property;

16/ “**Ministry or Minister** ” means Ministry or Minister of Urban and Infrastructure;

17/ "**Authority**" means the Ethiopian Construction Authority;

18/“**Person**” means any Natural or Juridical Person.

**3. Head Office**

The Authority shall have its Head Office in Addis Ababa and may have branch offices elsewhere as may be necessary.

**4. Objectives**

The Authority shall have the following objectives:

1/ Enable to create a competitive construction industry by controlling the completion of construction projects within a reasonable cost, time and quality;

2/ Prepare codes, grades, standards and procedures by which the construction industry is governed; execute and control those prepared by other organs to enable the creation of a competitive construction industry;

፫/ የኮንስትራክሽን ግብአቶችን እና ውጤቶችን ጥራት እና ደረጃ ቁጥጥር ማረጋገጥ፤

፬/ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው የዜጎችን እና የአካባቢን ደህንነትና ጤንነት ያረጋገጠ እንዲሆን በቅድመ ግንባታ፣ በግንባታ እና በድህረ ግንባታ ወቅት ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ቀጣይነት ያለው ሀገራዊ ልማት እውን እንዲሆን ማስቻል፡፡

**፭. የባለሥልጣኑ ሥልጣንና ተግባራት**

ባለሥልጣኑ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩/ ዓለም አቀፋዊና ሀገራዊ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ኮድ፣ ስታንዳርድና ደረጃ ያዘጋጃል፣ ያሻሽላል፤

፪/ በሀገር ደረጃ የወጡ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ አዋጆች፣ ደንቦች፣ ኮዶች፣ ስታንዳርዶች፣ ደረጃዎች፣ መመሪያዎችና መተግበራቸውን ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ የእርምጃ ይወስዳል፣ የአቅም ግንባታ ስራዎችን ያከናውናል

፫/ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪና ብቃት ያለው የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ኢንዲፈሎመንት በዲዛይን፣ በጨረታ፣ በኮንትራት ይዘትና አስተዳደር እንዲሁም በግንባታ ጥራትና ቁጥጥር ግልጽና ተጠያቂነት ያለው የአሰራር ሥርዓት ይዘረጋል፣ አፈፃፀሙን ይከታተላል፣ ያረጋግጣል፣ ይቆጣጠራል፤

፬/ በሀገሪቷ ውስጥ የሚገነቡ ማንኛውም የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች እና የመንግሥት ፕሮጀክቶችን ይመዘግባል፣ ይቆጣጠራል፤

፭/ ለመሠረተ ልማት እና ኮንስትራክሽን ሥራዎች ግንባታዎች ሞዴል ስፔሲፊኬሽን፣ የልኬት ሥርዓትና ማኑዋል ያዘጋጃል፣ ይከታተላል፣ ያረጋግጣል፣ ይቆጣጠራል፤

3/ Guaranteeing the quality, standards and grades of inputs and outputs used and outputs used in the construction;

4/ Follow up and monitor that the construction industry keeps the safety of citizens and the environment during the pre-construction, construction and post construction times and see to it that the construction industry enables sustainable economic development.

**5. Powers and Functions of the Authority**

The Authority shall have the following Powers and Functions:

1/ Prepares international and national construction industry codes, standards and grades;

2/ Follow up and control the implementation of National Proclamations, Regulations, Codes, standards, grades, Directives on the construction industry, Carryout capacity building works and take corrective measures;

3/ Prepares a transparent, accountable and obligatory working procedure on design, bid, contract content and administration, Follow up and control the implementation of same to the construction quality and control to create internationally competitive construction industry;

4/ Registers and controls any constructions projects and government construction projects built in the country;

5/ Prepares model specifications, measurement system and manuals for infrastructure and constructions works and Monitors, verifies and controls same;

፮/ የመንግስት ኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች በተገባላቸው በጨረታና ውል መሰረት በዲዛይን፣ በዋጋ፣ በጥራትና ጊዜ ተሰርተው ስለመጠናቀቃቸው እና ርክክብ ስለመደረጉ ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ የእርምጃ እርምጃ ይወስዳል፤

፯/ በፌዴራል፣ በክልልና ከተማ አስተዳደር ያለው የግንባታ ፍቃድ አሰጣጥ፣ የቁጥጥር እና የምዝገባ ሥራ ተመጋጋቢና ተደጋጋሪ እንዲሆን የሚያስችል ግልጽነትና ተጠያቂነት የሚያረጋግጥ አሰራር ይዘረጋል፤ አፈፃፀሙን ይከታተላል፤

፰/ የኮንስትራክሽን ሥራዎች በአካባቢ፣ በሠራተኞች እና በህብረተሰቡ ጤንነትና ደህንነት ላይ ጉዳት እንዳያደርሱ ለመከላከል የሚያስችሉ አሰራሮችን በራሱ ወይም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር ይዘረጋል፤ አፈፃፀማቸውን ይቆጣጠራል፤

፱/ በኮንስትራክሽን ሥራዎች እና ግንባታዎች የአደጋ አጋጣሚዎች ሲፈጠሩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር ይፈትሻል፣ ሪፖርት ያቀርባል፣ የሕግ ተጠያቂነት እንዲኖር ይከታተላል፤

፲/ የግንባታ ሞዴል ዋጋዎች እና የግምት መስሪያ ቀመሮች ያዘጋጃል፤ በዚህ መሰረት የዋጋ ግምቶች በአግባቡ ስለመዘጋጀታቸው ይቆጣጠራል፤ ያረጋግጣል፤

፲፩/በኮንስትራክሽን ዘርፍ የሚሰማሩ ማንኛውም ባለሙያዎችን ይመዘግባል፤ የሙያ ፍቃድ ይሰጣል፤ ይቆጣጠራል፤ ያግዳል፤ ያሳግዳል፤ ይሰርዛል፤ ወይም ሕጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ ያደርጋል፤

፲፪/ ከአንድ በላይ በሆኑ ክልሎች ውስጥ መሥራት ለሚችሉ ሥራ ተቋራጮች፣ አማካሪዎችና በዘርፉ የሚሳተፉ ሌሎች ድርጅቶችን የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጣል፤ ይቆጣጠራል፤ ያግዳል፤ ይሰርዛል፤ ወይም ሕጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ ያደርጋል፤

6/ Monitors, supervises and takes corrective action regarding the completion and delivery of government construction projects in terms of design, price, quality and time according to the contract;

7/ Puts in place a harmonious construction permit, control and registration working procedure at Federal, Regional and City administration levels which safeguards transparency and accountability; and follows up its implementation;

8/ Puts in place working procedures that protect health and safety of the environment, workers, and the community on its own or in collaboration with other concerned bodies and control their implementation;

9/ Checks, report and follow up in collaboration with other concerned bodies to ensure legal accountability where risk incident are faced in construction works;

10/ Prepares model construction prices and estimation formulas; controls and approves that price estimations are prepared accordingly;

11/ Registers all professionals in the construction industry; give professional license, controls, bars, gets barred, cancels or takes a legal measures;

12/ Gives competence certificate for contractors, consultants and other organizations in the sector that can work in more than one region; controls, bars, cancels or gets legal measures taken;

፲፫/ለኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ቁጥጥር የሚያገለግል መረጃ ይሰበሰባል፤ የመረጃ ቋት ያቋቁማል፤ ያጎለብታል፤ ደህንነቱን ይጠብቃል፤ ወቅታዊና ተደራሽ ያደርጋል፤

፲፬/የኮንስትራክሽን ግብአቶችን ደረጃ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር ያዘጋጃል፤ ያሻሽላል፤ አፈጻጸሙን ይቆጣጠራል፤

፲፭/ ከውጭ የሚገቡ የግንባታ ግብዓቶች በሀገር ውስጥ ግብአቶች መተካት የሚያስችል አሰራር ሥርዓት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር ይዘረጋል፤ አፈጻጸሙን በበላይነት ይቆጣጠራል፤

፲፮/በመንግስት ኮንስትራክሽን ሥራዎች ለሚፈጠሩ የውል አለመግባባቶች በመደበኛ ፍርድ ቤት የሚሠጡ አገልግሎቶች እንደተጠበቀ ሆኖ ባለሥልጣኑ በሚዘረጋው አሰራር ሥርዓት በአማራጭ የግጭት መፍቻ ዘዴዎች የመፍትሔ እንዲያገኙ ያደርጋል፤

፲፯/የመንግስት ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት አፈጻጸም ከጊዜጠቀራትና ወጪ አንፃር ክንውኑን ኦዲት ያደርጋል፤ በሚገኙ ክፍተቶች የማስተካከያ እርምጃ እርምጃ ይወስዳል፤

፲፰/ ለውጭ አገር ዜጎች በሀገራችን ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው እንዲሳተፉ ለባለሙያዎች የሙያ ፈቃድ ይሰጣል፤ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር አፈጻጸሙን ይቆጣጠራል፤

፲፱/በተሰጠው ሥልጣን ወሰን የጥናትና ምርምር ሥራዎችን ይሰራል፤

፳/ዘመናዊ የኮንስትራክሽን ሥራዎች ግብዓትና ውጤቶችን ጥራት መፈተሻ ላቦራቶሪ በተመረጡ ቀጠናዎች በማቋቋም አገልግሎት ተደራሽነት እንዲሆን ያደርጋል፤

13/ Gathers information necessary for the control of the construction industry; establishes and develops a data base, protects its safety, makes it timely and accessible;

14/ Develop , Prepare and improve standards for construction inputs in collaboration with concerned bodies; follow up and control the implementation of same;

15/ Develops a system for import substitution of construction materials by local products collaborate with concerned bodies; follow up and control the implementation of same;

16/ Notwithstanding the services regular courts give on contractual disputes in construction works, the Authority shall put in place a working procedure for alternative disputes resolution mechanisms to enable them get solutions;

17/ Audits the implementation of government construction projects in terms of time, quality and cost and shall take corrective action based on findings;

18/ Issue professional license to foreign professional to participate on national construction industry and, in collaboration with concerned bodies, supervise the compliance therewith;

19/ Undertake research activities within the limits of the power given to it;

20/ Establish modern construction work input and output quality testing laboratories in selected areas will make services accessible;

፳፩/ለሚሰጠው አገልግሎት በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚወጣ ደንብ መሰረት ክፍያ ያስከፍላል፤  
፳፪/የንብረት ባለቤት ይሆናል፤ ውል ይዋዋላል፤ በስሙ ይከሰሳል፤ ይከሰሳል፡፡

**፮. የባለሥልጣኑ አቋም**

ባለሥልጣኑ፦

- ፩/ በመንግሥት የሚሾም ዋና ዳይሬክተር፤
- ፪/ እንደ አስፈላጊነቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች እና ፤
- ፫/ አስፈላጊ ሠራተኞች ይኖሩታል፡፡

**፯. የዋና ዳይሬክተሩ ሥልጣን እና ተግባራት**

ዋና ዳይሬክተሩ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባር ይኖሩታል፦

- ፩/ ዋና ዳይሬክተሩ የባለሥልጣኑ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሆኖ ባለሥልጣኑን ይመራል፤ ያስተዳድራል፤
- ፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ዳይሬክተሩ፤
  - ሀ) በዚህ ደንብ አንቀጽ ፮ ሥር የተመለከቱትን የባለሥልጣኑን ሥልጣን ተግባራት በሥራ ላይ ያውላል፤
  - ለ) በፌዴራል የሲቪል ሰርቪስ ሕግ መሠረት ሠራተኞችን ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፡፡
  - ሐ) ከሦስተኛ ወገን ጋር በሚያደርጋቸው ግንኙነቶች ሁሉ ባለሥልጣኑን ይወክላል፤
- መ) የባለሥልጣኑን የሥራ ክንውን እና የሒሳብ ሪፖርቶች አዘጋጅቶ ለሚኒስቴሩ ያቀርባል፡፡

- 21/ Collect service fee for the service it renders based on the rate to be decided by the Council of Ministers Regulation;
- 22/ Own property, enters into contract, sues and gets sued in its name.

**6. Organization of the Authority**

The authority shall have:

- 1/ The Director General appointed by the Government;
- 2/ Deputy Director Generals as required ; and
- 3/ The Necessary staffs.

**7/ Powers and Duties of the Director General**

The Director General shall have the following Powers and Duties:

- 1/ The Director General shall be the chief executive officer of the Authority and shall direct and administer the activities of the Authority;
- 2/ Without limiting the generality provided in sub Article (1) of this article, the Director General shall:
  - a) Implement the Powers and responsibilities of the Authority provided in Article 5 of this Regulation;
  - b) Hire and administer employees in accordance with the Federal Civil Service Law;
  - c) Represent the Authority in all dealings with third parties;
  - d) Prepare and submit the performance and financial reports of the Authority to the Ministry.



፫/ ዋና ዳይሬክቱሩ እንደአስፈላጊነቱ ለባለሥልጣኑ ሥራ ቅልጥፍናና ውጤታማነት ከሥልጣንና ተግባሩ በከፊል ለሌሎች ኃላፊዎችና ሠራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል።

**፳. የምክትል ዋና ዳይሬክተር ሥልጣንና ተግባራት**

ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ፡-

፩/ የባለሥልጣኑን ተግባራት በማቀድ በማድራጀት፣ በመምራትና በማስተባበር ዋና ዳይሬክተሩን ያግዛል፤

፪/ በዋና ዳይሬክተሩ ተለይተው የሚሰጡ የሥራ ዘርፎችን ይመራል፤ የስተዳድራል፤

፫/ ዋና ዳይሬክተሩ በማይኖርበት ጊዜ ዋና ዳይሬክተሩን ተክቶ ይሰራል፤ ዋና ዳይሬክተሩ በተለየ ካልወከለ በሽመት ቅድሚያ ያለው ዋና ዳይሬክተሩን ተክቶት ይሠራል።

**፱. በጀት**

የባለሥልጣኑ በጀት ከሚከተሉት ምንጮች የተውጣጣ ይሆናል፡-

፩/ በመንግሥት ከሚመደብለት በጀት፤

፪/ በመንግስት የፋይናንስ ህጎች መሠረት ከሚሰጣቸው የአገልግሎት ክፍያዎች ገቢ።

**፲. የሒሳብ መዛግብት**

፩/ ባለሥልጣኑ የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሒሳብ መዛግብትን ይይዛል።

፪/ የባለሥልጣኑ የሒሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሠነዶች በየዓመቱ በዋናው አዲተር ወይም እርሱ በሚሰይማቸው አዲተሮች ይመረመራሉ።

3/ The Director General may delegate part of his Powers and Duties to the officials and other employees of the Authority to the extent necessary for the efficient performance of the activities of the Authority.

**8. Powers and Duties of the Deputy Director General**

The Deputy Director General shall:

1/ Assist the Director General in planning, organizing, directing and coordinating the activities of the authority;

2/ He shall direct and administer the functions assigned to him by the Deputy Director;

3/ In the absence of the Director General and upon delegation shall act in place of the Director General; failing such delegation a Deputy Director with the longest tenure shall be designated.

**9. Budget**

The Authority's budget shall be composed of the following sources:

1/ Allocated by the Government;

2/ Income from service charges in accordance with government Finance Laws.

**10. Books of Accounts**

1/ The Authority shall keep complete and accurate books of accounts;

2/ The books of accounts and financial documents of the Authority shall be audited annually by the Auditor General or an Auditor assigned by him.

**፲፩. ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ**

ይህ ደንብ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከጸደቀበት ጊዜ ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ሀዳር ፯ ቀን ፪ሺ፲፭ ዓ.ም

ዓብይ አህመድ (ዶ/ር)

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ጠቅላይ ሚኒስትር

**11. Effective Date**

This Regulation shall enter into force as of the date of its publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa on this 16<sup>th</sup> Day of November , 2022

ABIY AHMED (DR.)

PRIME MINISTER OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA